

# "ቁሰሌን ሕዝብን እሱብክበታለሁ" በእስር ቤት ከፍተኛ ኢሰባዊ ሰቆቃ የተፈጸመበት ወጣት ዮናስ ጋሻው

“ቁሰሌን ሕዝብን እሱብክበታለሁ” ዮናስ ጋሻው

~”አንድ ቀን ከአስከሬን ጋር አሳድረውኛል” ዮናስ ጋሻው”

~”ህግ ባይኖር እኔ ነበርኩ የምገድልህ” የቂሊንጦው ገብረእገዚ ዮናስ ሲፈታ የተናገረው

(ጌታቸው ሸፈራው እንደዘገበው)

ብርቱን ዮናስ ጋሻውን አግኝቼ ሳዋራው ብርታቱ ደነቀኝ። የደረሰበት ጉዳት ሰቅጣጭ ነው። ማታ 2 ሰዓት ሰቅለውት ሌሊት 6 ሰዓት ላይ እንደሚያወርዱት አጫወተን። በምርመራ ወቅት ከሚደረገው ደብዳቤ በላይ በማንነቱ የሚፈፀም ዘለፋ አስከሬ ነው።

ብልቱ ላይ ሁለት ሊትር ውሃ፣ እንዲሁም ፍሬው ላይ ሁለት ሊትር አንጠልጥለውበታል። በአንዴ አራት ሊትር ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ፍሬዎቹ እንደፈሰሱ ይናገራል።

ዘቅዝቀው እንደሰቀሉትም ይናገራል። ከተሰቀለበት መሬት ላይ ሲጥሉት ወገቡን ተመትቷል። በዚህ ምክንያት ነርቭ ጉዳት ደርሶበታል። የቀኝ እግሩ መንቀጥቀጡንም አቁሞ መታጠፍ ተስኖታል። ደህና የነበረው የግራ እግሩ መንቀጥቀጥ እንደጀመረ ይናገራል።

ዮናስ ጋሻው የተያዘው አዲስ አበባ ነው። እንደተያዘ ወደ ኮተቤው የደህንነት ቢሮ ይወስዱታል። ጨካኝ (የማዕከላዊ ገራፊዎች ኃላፊ) ተክላይ መብርሃኑ እየበረረ በለሊቲ ይደርሳል። 9 ሰዓት። ሊገድለው ሲል የያዙት ደህንነቶች “አረ እህቱ አይታናሉኝ” በማለታቸው ያደገው ፀጉሩ ላይ ይተኩስበታል። እህቱ ባታየው ገድለውት ነበር። ከኮተቤ ማሰቃያ ወደ ጦር ሀይሎቹ ሌላኛው ድብቅ እስር ቤት ይወስዱታል። ከዛም ወደ ማዕከላዊ!

ዮናስ ሲያዝ ደህንነቶቹ የትዳር ቀለብቱንም ቀምተውታል። ሲቀሙት “ምን ያደርግልሃል? አትወልድ!” ነበር ያሉት። ምን እንደሚደርጉት ያውቃሉና።

ወደ ማዕከላዊ ከተዛወረ በኋላ እቴጌኝ ወልደሩፋኤል “አማራ አይወልድም” ብላዋለች። ባሉት መሰረት አክላሽተውታል። “አንድ ቀን ከአስከሬን ጋር አሳድረውኛል” ይላል ዮናስ! ያላደረጉት ነገር የለም። መርማሪዎች ብቻ ሳይሆን የቂሊንጦ ኃላፊዎችም ቢገድሉት በወደዱ ነበር። ከእስር ሲፈታ ገብረእገዚ የተባለ ሀላፊ “ህግ ባይኖር እኔ ነበርኩ የምገድልህ” ብሎኛል ይላል ዮናስ። ገብረእገዚ ማን አለበት? “ፈታነህ ማለት ከእኛ ቁጥጥር ውጭ ነህ ማለት አይደለም” ይላል።


የዮናስ ስቃይ የከሳሾችን ስሜት እንኳ ይፈታተናል። ለምሳሌ የ19 ኛ ችሎት ዳኞችን አንገት አስደፍቷል። “መናገር አትችልም” ሲሉት ሱሪውን አውልቆ ጉዳቱን ሲያሳይ ፀጥ ብለው ንግግሩን አስጨርሰውታል። በከሳሽነቱ ለታወቀው አቃቤ ሕጉ ምክትል ብርሃኑ ወልደሰማያት ሱሪውን አውልቆ ሲያሳየው ያ ጨካኝ ብርሃኑ አልቅሷል። ዮናስ እንዳጫወተን!

እንደዛም ሆኖም ግን ዮናስ ብርቱ ነው! የእሱ ስቃይ ሌሎች ወንድሞቹ ላይ ለደረሰው ማሳያ ነው ብሎ ያምናል። ሕዝብ ላይ ለደረሰው በደል ማሳያ የሆነውን የእሱን ቁስል “ሕዝብን እሱብክበታለሁ!” ይላል ዮናስ!

ዮናስ ሕክምና ካላገኘ ሁለቱም እግሮቹ ከጥቅም ውጭ መሆናቸው ነው። ውጭ ሀገር ወጥቶ መታከም እንዳለበት ተነግሮታል! ለዚህ ብርቱ እርዳታ ያስፈልገዋል!



ወጣት ዮናስ ጋሻው እስር ቤት እያለ እና ከእስር ከተፈታ በኋላ



Before Prison

Yonas Gashaw



In Prison